



የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት

ማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ

MAIKELAWI NEGARIT GAZETA

OF THE CENTRAL ETHIOPIA REGIONAL STATE

3ኛ ዓመት ቁጥር 4
ሆላዕና ታህሳስ 23/2016

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት
መስተዳድር ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

3rd Year No.4
Hosaena, January 2, 2024

**የውሀ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት
ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 4/2016**

መግቢያ

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የክልሉን እንዲሁም የሀገሪቷን የውሀ ሀብት በማልማትና ለንፁህ መጠጥ ውሃና ለዘመናዊ መስኖ አገልግሎት በማዋል የክልሉን ዕድገት የሚያፋጥን የክልሉ መንግስት የልማት ድርጅት የሆነ ተቋም ማቋቋም በማስፈለግ፤

ከመጠጥ ውሀ ተቋማት ግንባታ በተጨማሪ ከፍተኛ የመስኖ ግንባታዎችን እንዲያካሄድና እንደ አስፈላጊነቱ የገንባቸውን ፕሮጀክቶች የመስሪያ ዋጋቸውን እስኪመልሱ ድረስ ከተጠቃሚው ህብረተሰብ ገንዘብ በማሰባሰብ የሚያስተዳድር ተቋም ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት፣ በተሻሻለው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት አስፈፃሚ አካላት ማቋቋሚያ እና ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 199/2015 አንቀጽ 39(1) በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

Regulation No 4/2023 issued to Establish Water Works Construction Enterprise

Preamble

Whereas, it has been necessary to establish the public development institution in the Region State to accelerate the development of the region by developing the water resources of the region as well as the country through the construction industry and using it for clean drinking water and modern irrigation services;

Whereas, in addition to the construction of drinking water facilities, it has been necessary to establish an institution that collects money from the user community to carry out major irrigation constructions and manage the projects that it has built until they return their expended costs;

Now therefore, in accordance with Article 39(1) of Proclamation No. 199/2023 of the Revised Proclamation issued to establish and determine the executive bodies of the Central Etionpia Region State, the Executive Council of the Region has hereby provided the following Regulation.

<p style="text-align: center;">ክፍል አንድ ጠቅላላ</p> <p>1. አጭር ርዕስ ይህ ደንብ “የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የውሀ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ ደንብ ቁጥር 4/2016” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።</p> <p>2. ትርጓሜ</p> <p>1) “ክልል” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ነው።</p> <p>2) “ድርጅት” ማለት የውሀ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ነው።</p> <p>3) “ተቆጣጣሪ ባለስልጣን” ማለት ድርጅቱ ተጠሪ የሆነበት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ነው፤</p> <p>4) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤</p> <p>5) የጾታ አገላለጽ፣ በዚህ ደንብ በወንድ ፆታ የተገለጸ አነጋገር ሴትንም ይጨምራል።</p>	<p style="text-align: center;">Part one General</p> <p>1. Short Title This regulation may be cited as "Regulation No 4/2024 issued to establish the Central Ethiopia Region State Water Works Construction Enterprise."</p> <p>2. Definition</p> <p>1. "Region" means the Central Ethiopia Region State.</p> <p>2. "Enterprise" means the Enterprise that carries out the construction of water works of the region state.</p> <p>3. "Regulatory Authority" means the president of the Region for whom the Enterprise shall be accountable;</p> <p>4. "Person" means a natural person or judicial person;</p> <p>5. In this Regulation, any expression of the masculine gender includes the feminine gender.</p>
<p style="text-align: center;">ክፍል ሁለት</p> <p>ስለ ድርጅቱ መቋቋም፣ ዓላማ፣ አቋም፣ ሥልጣንና ተግባር</p> <p>3. መቋቋም</p> <p>1) የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት የውሀ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ከዚህ በኋላ “ድርጅቱ” እየተባለ የሚጠራ የሕግ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግሥት የልማት</p>	<p style="text-align: center;">Part two</p> <p>Establishment, objective, location, power and function of the Enterprise</p> <p>3. Establishment</p> <p>1. The Central Etiopia Region State water works construction enterprise here in after referred to as “The Enterprise” is hereby established as a public development</p>

<p>ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።</p> <p>2) የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት መቀመጫ ሆሳዕና ከተማ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ቅርንጫፎች ሊኖሩት ይችላሉ።</p> <p>3) ድርጅቱ ተጠሪነቱ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይሆናል።</p> <p>4. ዓላማ</p> <p>ድርጅቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-</p> <p>1) የውኃ ሃብትን ለማልማት በሚሰሩ ሥራዎች ላይ በመስማራት የግድብ ሥራዎችን፣ የመስኖ እና ድሬኔጅ ሥራዎችን፣ የውኃ ኃይል ማመንጫ ግንባታዎችን፣ የመጠጥ ውኃ ተቋማት ግንባታ እና ማከፋፈያ መስመሮችን፣ የቆሻሻ እና ፍሳሽ ማስወገጃ መስመሮችን፣ የውኃ ጉድጓድ ቁፋሮና የውኃ መጠን ፍተሻ ሥራዎችን፣ የመንገድና የሕንፃ ግንባታዎች እና ሌሎች የግንባታ ሥራዎችን ማከናወን።</p> <p>2) የውኃ ሃብትን ለመስኖ እርሻና ተጓዳኝ ሥራዎች ልማት ለማዋል የሚያስችሉ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በኮንትራክተርነት ይሰራል። እንደ አስፈላጊነቱ የገንባቸውን ፕሮጀክቶች የመስሪያ ዋጋቸውን እስኪመልሱ ድረስ ከተጠቃሚው ገንዘብ በማሰባሰብ ያስተዳድራል። የሚመለከተውን አካል በማስፈቀድ ለግንባታ ያወጣውን ወጭ ከተጠቃሚዎች በመሰብሰብ ገንዘቡን</p>	<p>enterprise with a judicial personality by this Regulation.</p> <p>2. Head office of the enterprise shall be situated in Hossana and as necessary, it may have other branch offices.</p> <p>3. The Enterprise shall be accountable to the president.</p> <p>4. Objective</p> <p>The Enterprise shall have the following objectives;</p> <p>1. Carries tasks by engaging in activities to develop water resources, such as dam works, irrigation and drainage works, waterpower generation constructions, construction of drinking water facilities and distribution lines, waste and sewage disposal lines, well drilling and water level testing works, road and building constructions and other constructions.</p> <p>2. Works as a contractor on irrigation projects that enable the use of water resources for the development of irrigated agriculture and related activities. As necessary, manages the projects it has built by collecting money from the users until they return their expended costs. After approving the concerned body, collects the cost spent for construction from the users and use the money for the same</p>
---	---

ለተመሳሳይ ልማት ማዋል፡፡

development.

5. የድርጅቱ ስልጣንና ተግባር

5. Powers and duties of the Enterprise

ድርጅቱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The Enterprise shall have the following powers and duties:-

- 1) የውኃ ሀብትን ለማልማት የሚሰሩ ሥራዎች ላይ በመስማራት የግድብ ሥራዎችን፣ የመስኖ ሥራዎችን፣ የውኃ ኃይል ማመንጫ ግንባታዎችን፣ የመጠጥ ውኃ ተቋማት ግንባታ እና ማከፋፈያ መስመሮችን፣ የቆሻሻ እና ፍሳሽ ማስወገጃ መስመሮችን፣ የውኃ ጉድጓድ ሥራዎችን፣ የመንገድና የህንፃ ግንባታዎችን ያከናውናል፤
- 2) የውኃ ሀብትን ለመስኖ እርሻ እና ተጓዳኝ ሥራዎች ልማት ለማዋል የሚያስችሉ አውታሮችን በባለቤትነት ይሰራል፤ ያስተዳድራል፤ የሚመለከተውን አካል በማስፈቀድ ለግንባታ ያወጣውን ወጪ ከተጠቃሚዎች በመሰብሰብ ገንዘቡን ለተመሳሳይ ልማት ያውላል፤
- 3) የመጠጥ ውኃና የመስኖ ግንባታን በተመለከተ የምህንድስናና ሌሎች የምክር አገልግሎቶችን ይሰጣል፤
- 4) ለውኃና ተጓዳኝ የግንባታ ሥራዎች የሚያገለግሉትን ማናቸውንም ዕቃዎችና መሣሪያዎችን ያመርታል፤ ከውጭ ሀገር ያስመጣል፤ ይሸጣል፤ ይገዛል፤ ያከፋፍላል፤ ወደ ውጭ ሀገርም ይልካል፤ ያከራያል፤

1. carries out dam works, irrigation works, water power generation constructions, construction of drinking water facilities and distribution lines, waste and drainage lines, water well works, road and building constructions By engaging in activities to develop water resources;
2. Owns and manages networks that allow the use of water resources for the development of irrigated agriculture and related activities. Upon the approval of the relevant body, collects the cost of construction from the users and spends the money for the same development;
3. Provides engineering and other consultative services regarding drinking water and irrigation construction;
4. Produces, imports, sells and buys any materials and equipment use for water and related construction works; distributes, exports and rents;

<p>5) በሚመለከተው አካል በማስወሰን ለቢሮ መስሪያ፣ ለመሳሪያ ማሳረፊያና ለውሀ ስራዎች ኮንስትራክሽን የሚያስፈልገውን ይዞታ በይዞታው ላለው ንብረት በካሳ ህግ መሰረት ተገቢውን ካሳ ከፍሎ ይዞታውን በነጻ መጠቀም ይችላል፤</p> <p>6) ድርጅቱ ከሚሠራቸው ሥራዎች ጋር ተዛማጅ የሆኑ መረጃዎችን ይሰበስባል፤</p> <p>7) የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል፣ ይክሳል፣ ይከሰሳል፣ ቦንድ ያወጣል፣ በዋስትና ያስይዛል፣ ይሸጣል፣ በአክሲዮን ገበያ ይሳተፋል፤</p> <p>8) ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስችሉ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን ያከናውናል፡፡</p>	<p>5. Effecting to the decision of the relevant body for its aproval, it may use the property needed for office building, equipment installation and water works construction free of charge by paying the appropriate compensation for the property in its possession;</p> <p>6. collects information related to The Enterprise tasks;</p> <p>7. Owns property, enter into contracts, sues, to be sued, issues bonds, pledges, sells, participates in the share market;</p> <p>8. Undertake other activities so as to achieve its objective.</p>
<p style="text-align: center;">ክፍል ሶስት</p> <p style="text-align: center;">ስለ ድርጅቱ አወቃቀርና ስራ አመራር</p> <p>6. አወቃቀር</p> <p>ድርጅቱ ከዚህ በታች የተመለከቱት አበይት አካላት ይኖሩታል፡-</p> <p>1) ርዕሰ መስተዳደር</p> <p>2) የሥራ አመራር ቦርድ፤</p> <p>3) ዋና ሥራ አስኪያጅና ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ እና</p> <p>4) ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች የበታች ስራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች፡፡</p>	<p style="text-align: center;">Part Three</p> <p>The structure and management of the Enterprise</p> <p>6. Structure</p> <p>The Enterprise will have the following main bodies:-</p> <p>1. President of the Region State</p> <p>2. Management Board;</p> <p>3. General Manager and Deputy General Manager as may be necessary; and</p> <p>4. Other departments and staffs, which are necessary for the purpose.</p>

7. የርዕሰ መስተዳድሩ ተግባርና ሀላፊነት

1) ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግሥት በድርጅቱ ላይ ያለውን የባለቤትነት መብት ያስከብራል።

2) በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ርዕሰ መስተዳድሩ፡-

ሀ/ የቦርድ አባላትን ይመድባል፣ ያነሳል።

ለ/ ከሚመድባቸው የቦርድ አባላት መካከል የቦርዱን ሊቀመንበር ይሾማል።

ሐ/ ለቦርድ አባላት ሊከፈል የሚገባውን አበል ይወስናል።

መ/ የድርጅቱን የመነሻ ካፒታል ከመንግስት ያስመድባል።

ሠ/ የድርጅቱ ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ይወስናል።

ረ/ ድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ተከፍሎ እንዲያልቅ የመጠባበቂያ ሂሳብ እንዲያዝ ወይም ከመንግስት ገንዘብ እንዲመደብ ያደርጋል።

ሰ/ ከቦርዱ በሚቀርብለት ሪፖርት መሰረት ከድርጅቱ የተጣራ ትርፍ ውስጥ በየዓመቱ ለመንግስት ፈሰስ ሊደረግ የሚገባው መጠን ገቢ መሆኑን ያረጋግጣል።

ሸ/ በቦርዱ የሚቀርብለት የድርጅቱን የኢንቨስትመንት ዕቅድ ያጸድቃል።

ቀ/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ድርጅቱ እንዲፈርስ፣

7. Duties and Responsibilities of the President

1. President of the Region shall cause the ownership right of the State to the Enterprise to be respected.

2. Without prejudice to the general terms mentioned in sub-article 1 of this article, the President;

a) Assigns and dismisses board members.

b) Appoints the chairperson of the board from among the board members he assigns.

c) Determines the allowance to be paid to the board members.

d) Cause initial capital of the Enterprise to be allocated from the government.

e) Decides capital of the Enterprise to be increased or shrunk the Enterprise's capital.

f) Make the Enterprise shall be kept a reserve account or allocate funds from the government so that the approved capital is paid within the specified period.

g) According to the report submitted by the board, confirms the amount of the income to be financed annually from the Enterprise's net profit.

h) Approves investment plan of the Enterprise submitted by the board.

i) When it has become necessary, decides to

<p>ከሌላ ድርጅት ጋር እንዲዋሃድ እንዲከፋፈል ወይም እንዲሸጥ ይወስናል</p> <p>በ/ ቦርዱ የተሰጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የክልሉ መንግሥት የባለቤትነት መብትን ለማስከበር የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።</p> <p>3) የድርጅቱ ስራ አስኪያጅና ምክትል ሥራ አስኪያጆችን ቦርዱ በሚያቀርበው መረጃና የውሳኔ ሀሳብ መሰረት ይመድባል፤ ያነሳል።</p> <p>8. ስለ ስራ አመራር ቦርድ አመሰራረት፣ የአባላት ተዋጽኦና የአገልግሎት ዘመን</p> <p>1) በዚህ ደንብ ስለ ድርጅቱ ተጠሪነት የሚደነግገው አንቀፅ እንደተጠበቀ ሆኖ ስራዎችን በበላይነት የሚያስተባብርና በዋና ዋና የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ውግኔዎችን የሚያሳልፍ የራሱ ስራ አመራር ቦርድ ከዚህ በኋላ “ቦርዱ” እየተባለ የሚጠራ አካል ተቋቁሟል፤</p> <p>2) የቦርዱ አባላት ቁጥር ቢያንስ አምስት ሆኖ ከፍተኛው ደግሞ አሳባት ያልበለጠ ይሆናል፤ አንዱ ከሰራተኞች ተወካይ ይሆናል፤</p> <p>3) ከሰራተኛ ተወካይ ውጭ ያሉ የቦርድ አባላት ሊቀመንበሩን ጨምሮ በርዕሰ መስተዳድሩ አማካኝነት ይሰየማሉ፤ የሰራተኞች ተወካይ የቦርድ አባል</p>	<p>dissolve the Enterprise, merge it with another Enterprise, divides it, or sell it.</p> <p>j) Without prejudice to the powers and duties given by the Board, the Region State shall perform other duties necessary to enforce the ownership rights.</p> <p>3. Assigns and dismisses the manager and deputy managers of the Enterprise based on the information and recommendations provided by the board.</p> <p>8. Structure of the board of directors, composition of members and term of service</p> <p>1. Without prejudice to the accountability of the Enterprise provided under Article 3/3/ of this regulation, its own management board, hereinafter referred to as the "Board", has been established to coordinate its operations and make decisions on major policy issues;</p> <p>2. The number of board members shall be at least five and the maximum is not more than seven; among one is from the employees representative;</p> <p>3. Board members other than the employee representative, including the chairperson, are appointed by the management; the employee representative, assigned as board member, is elected by the general</p>
---	---

<p>በሰራተኞች ጠቅላላ ስብሰባ ይመረጣል።</p> <p>4) በንዑስ አንቀፅ /3/ ስር የሰፈረው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቦርድ አባላቱ አሰያየምና አመራረጥ በሙያ፣ በስራ ልምድና በግል ብቃት ላይ ተመስርቶ የሚፈፀም ይሆናል፤</p> <p>5) የቦርድ አባላት የአገልግሎት ዘመን ከሶስት አመት የማያንስና ከአምስት ዓመት የማይበልጥ ይሆናል። ሆኖም አስፈላጊነቱ ሲታመንበት ማንኛውም የቦርድ አባል የአገልግሎት ጊዜው ሲያበቃ ለዳግመኛ ጊዜ ሊሰየም ወይም ሊመረጥ ይችላል፤</p> <p>6) የድርጅቱ የስራ እንቅስቃሴ ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ የቦርድ አባላቱ የአገልግሎት ዘመን በአንድና በተመሳሳይ ጊዜ አያበቃም፤</p> <p>7) የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ የቦርዱ ፀሃፊ ይሆናል፤ ነገር ግን በዉሳኔዎች ላይ ድምጽ አይሰጥም፤</p> <p>8) ማንኛውም የቦርድ አባል አባልነቱን በገዛ ፈቃዱ የተወ እንደሆነ ቦርዱ አባልነቱን የተወወ ይኸው አባል በተተኪ ሌላ አባል እንዲተካ ጉዳዩን ለርዕሰ መስተዳድሩ ያቀርባል፤</p> <p>9) ተገቢነት ያለው ስላለመሆኑ በቂ ምክንያት ሲኖረው ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ የትኛውንም የቦርድ አባል በማናቸውም</p>	<p>assembly.</p> <p>4. Without prejudice to the provision under sub-article /3/ of this article, the appointment and selection of the board members shall be done based on their profession, work experience and personal competence,</p> <p>5. The term of service of board members shall be not less than three years and not more than five years. However, when deemed necessary, any member of the Board may be re-nominated or re-elected at the end of his term of office;</p> <p>6. In order to ensure the continuity of the Enterprise's work, the term of service of the board members does not end at the same time;</p> <p>7. The manager of the Enterprise shall be the secretary of the board; however, shall be silent vote on decisions.</p> <p>8. When any member of the board voluntarily leaves the membership, the board shall submit the case to the president to replace the same member who left the membership with another member;</p> <p>9. The Regulatory Authority may discharge any member of the Board from membership at any time when he has adequate reason for his unfitness. However,</p>
--	--

ጊዜ ከአባልነቱ ሊያነሳው ይችላል። ሆኖም ይህ ድንጋጌ በሰራተኛ ማህበር ተወካይነቱ የተሰየመውን ማንኛውንም የቦርድ አባል በሚመለከት ተፈጻሚ ሲደረግ የሰራተኞች ማህበሩ ስለጉዳዩ አስቀድሞ እንዲያውቅ መደረግ ይኖርበታል።

9. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር

ቦርዱ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1) የድርጅቱ ፖሊሲ ነፃ ጉዳዮች ላይ ይመክራል፤ ውሳኔዎችን ያሳልፋል፤
- 2) የድርጅቱን ዋና ስራ አስኪያጅ እና ምክትል ስራ አስኪያጆችን መልምሎ እንዲቀጠሩ ወይም እንዲሰናበቱ የወሳኔ ሀሳብ ለርዕሰ መስተዳደሩ ያቀርባል፤ ደመወዝና አበሉን ይወስናል፤
- 3) ለድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይም ምክትል ስራ አስኪያጆች ተጠሪ የሆኑ የስራ ኃላፊዎችን ቅጥር፤ ምደባና ስንብት መርምሮ ያፀድቃል፤ ደመወዝና ጥቅማ ጥቅሞቻቸውን ይወስናል፤
- 4) የድርጅቱን የውስጥ ደንብ፤ የስራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቆች መርምሮ ያፀድቃል፤
- 5) የድርጅቱን የረጅም ጊዜ ብድሮች ያፀድቃል፤

when this provision is implemented in relation to any board member nominated by the employee association representative, the employees association shall be informed about the matter previously.

9. Powers and duties of the Board

The Board, in accordance with this regulation, shall have the following detailed powers and duties:-

- 1) Advices on issues related to the policy of the enterprise , passes decisions;
- 2) Cause the general manager and vice manager of the enterprise to be assigned up on the approval of the regulatory authority and thereby cause their salary and allowances to be determined;
- 3) up on the submission of the general manager approve issues in relation to employment, redeployment, dismissal, salary and allowance of the heads of other departments that has been accountable to the general manager and vice manager of the enterprise;
- 4) Examines and approves drafts of the Enterprise's internal procedures, work plan and implementation budget;
- 5) Approves the Enterprise's long-term loans;

<p>6) በድርጅቱ ህልውና ላይ ወሳኝነት የሌላቸውን ቋሚ ንብረቶች ሽያጭ ያፀድቃል፤</p> <p>7) የድርጅቱ ሂሳቦችና ንብረቶች ባግባቡ መያዛቸውንና መጠበቃቸውን ያረጋግጣል፤</p> <p>8) የድርጅቱ ካፒታል ይጨመር ወይም ይቀንስ ዘንድ ለርዕሰ መስተዳድሩ ምክረ ሐሳብ ያቀርባል፡፡</p>	<p>6) Approves the sale of fixed assets having no effect towards the existence of the enterprise;</p> <p>7) Ensures that the Enterprise's accounts and assets are properly maintained and protected;</p> <p>8) Propose recommendation to the President thereby the capital of the enterprise to be shrunk or increased;</p>
<p>10. ስለ ቦርዱ የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ሥርዓት</p> <p>1) ቦርዱ መደበኛ ስብሰባውን ቢያንስ በሦስት ወር አንድ ጊዜ ያካሄዳል፤ ሆኖም አስቸኳይ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ከዚህ ባነሰ ጊዜ ከማካሄድ አይታገድም፤</p> <p>2) የቦርድ አባላት ስብሰባው ከመካሄዱ በፊት የመወያያ አጀንዳው በጽሑፍ ተዘጋጅቶ እንዲደርሳቸው ያስፈልጋል፤</p> <p>3) ከቦርዱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ የተገኙ እንደሆነ ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል፤</p> <p>4) ማናቸውም ጉዳይ ለቦርዱ ቀርቦ ከተመከረበት በኋላ በስብሰባው ላይ በተገኙት አባላት የአብላጫ ድምፅ የተደገፈ እንደሆነ የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጹ እኩል ለዕኩል የተከፈለ እንደሆነ የሰብሳቢውን ድጋፍ ያገኘው ሀሳብ የቦርዱ ውሳኔ ይሆናል፤</p>	<p>10. Meeting time and decision making procedure of the board</p> <p>1. The board shall hold an ordinary meeting once in a month, however the chairperson may call extraordinary meeting while in the events of urgency or at least three members among the board members so requests;</p> <p>2. There shall be required that the board members receive the agenda in writing before the meeting;</p> <p>3. There shall be quorum where more than half of the members are present at any meeting of the board;</p> <p>4. Decisions of the board shall pass by majority vote of the members; however, the chairperson shall have casting vote when the vote is gully divided;</p>

<p>5) ፀሀፊው ቦርዱ የሚያካሂደውን የእያንዳንዱን ስብሰባ ቃለ-ጉባኤ በሚገባ ይይዛል፤ በስብሰባው ላይ የተገኙት አባላትም በቃለ-ጉባኤው ላይ ይፈርሙበታል፤</p> <p>6) የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በቦርዱ ስብሰባዎች ላይ በአካል ሊገኝና ሊሳተፍ ይችላል፤ ሆኖም ቦርዱ በሚያሳልፋቸው ማንቸውም ውሳኔዎች ድምፅ የመስጠት መብት አይኖረውም፤</p> <p>7) በዚህ አንቀጽ ከዚህ በላይ የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን ውስጣዊ የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ስርዓት ደንብ ሊያወጣና በስራ ላይ ሊያውል ይችላል፡፡</p>	<p>5. The secretary shall keep the minutes of each meeting held by the board, and the members present at the meeting shall sign the minutes;</p> <p>6. The general manager of the Enterprise can attend and participate in the board assemblies in person; however, he shall not have the right to vote on any decisions it passes;</p> <p>7. Without prejudice to the provisions set forth above in this article, the board may draw up and implement its own internal meeting time and decision-making procedure rules.</p>
<p>11. ስለ ቦርድ አባላት ተጠያቂነት</p> <p>1) የቦርድ አባላት በዚህ ደንብ መሠረት የተሰጧቸውን ተግባራት በከፍተኛ ትጋትና በብርቱ ጥንቃቄ መፈፀም አለባቸው፤</p> <p>2) አባላቱ ተግባራቸውን በአግባቡ ካለመፈፀማቸው የተነሣ በድርጅቱ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት በአንድነትና በነጠላ ተጠያቂዎች ይሆናሉ፡፡</p>	<p>11. Liability of Board Members</p> <p>1. Board members shall perform duties they assigned to carry out with utmost diligence and care;</p> <p>2. The members shall be jointly and separately liable for the damage caused to the Enterprise due to their failure to perform their duties properly.</p>
<p>12. ስለ ዋና ስራ አስኪያጁ ስልጣንና ተግባር</p> <p>1) የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለቦርዱ ሆኖ የድርጅቱ ስራና አስተዳደር በሚገባ ለመከናወኑ የበላይ ኃላፊ</p>	<p>12. Powers and duties of the General Manager</p> <p>1. The accountability of the general manager is to the board and responsible for the proper functioning of the tasks and</p>

ይሆናል፤	management of the enterprise.
2) ዋና ስራ አስኪያጅ በዚህ ደንብ አንቀጽ 5 የተመለከተው የድርጅቱ ስልጣንና ተግባራት በስራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፡፡	2. The general manager shall cause the power and duties of the enterprise specified under article (5) of this regulation to be applied thereof.
3) የድርጅቱን ስራዎች በሀላፊነት ያደራጃል፤ ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤	3. Organizes, leads, coordinates, and supervises tasks of the enterprise;
4) በዚህ ደንብ አንቀጽ /9/ ንዑስ አንቀጽ /3/ ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ለእርሱ ተጠሪ የሆኑ የበታች ስራ ሀላፊዎችን ይቀጥራል፤ ይመድባል፤ ተግባራቸውን ይወስናል፤	4. Without prejudice to the provision of sub article 3 article (9) of this regulation, the general manager employs, assigns and determines the duties of managers under him who are accountable thereto;
5) በድርጅቱ የውስጥ ደንብና አግባብ ባለው የአሰሪና ሰራተኛ ህግ መሠረት ሌሎች የድርጅቱን ሰራተኞች ይቀጥራል፤ ይመድባል፤ ያስናብታል፤ ደመወዝና አበሎቻቸውን ይወስናል፤	5. Employs, assigns, dismisses, and determines salaries and allowances of other staffs in accordance with the internal procedures of the Enterprise and relevant labor laws;
6) በድርጅቱ ስም የባንክ ሂሳብ ይክፍታል፤ ያንቀሳቅሳል፤	6. Opens bank account by the name of the enterprise and circulate thereof;
7) ለድርጅቱ ስራ ማስኬጃ የሚውሉ የአጭር ጊዜ ብድር ውሎችን ይዋዋላል፤ ቦርዱን በማስፈቀድ የረዥም ጊዜ ብድር ይወስዳል፤ ለእነዚህ ዓላማዎች ቦርዱን እያስፈቀደ የድርጅቱን የሚንቀሳቀስ ወይም የማይንቀሳቀስ ንብረት በዕዳ መያዣነት ሊሰጥ ይችላል፤	7. Contracts short-term loan terms for the tasks of the Enterprise, takes long-term loans with the approval of the board, and for these objectives, upon the approval of the board, may give the movable or immovable property of the Enterprise as collateral;
8) ለድርጅቱ በተፈቀደው የስራ ፕሮግራምና በጀት መሰረት የገንዘብ ወጪዎችን	8. Implement expenditures on the basis of the approved action programs and budget;

ይፈጽማል፤ ሂሳቡን በአግባቡ ይይዛል፤ በቦርድ ሲወሰንም ሂሳቡን ያስመረምራል፤	keep the account properly and being audited its account up on the decision of the board.
9) የድርጅቱን የሥራ እንቅስቃሴና የፋይናንስ አጠቃቀም በተመለከተ ወቅታዊ ሪፖርት ያዘጋጃል፤ ቦርዱ በሚወስነው ሁኔታም ለቦርድ ያቀርባል፤	9. Prepares periodical performance and financial report of the enterprise and submit same to the board up on the decision of the board;
10) በሥራው ሂደት ላይ የሚመክርና በሥራ ግምገማዎች፣ በዕቅዶችና ውሳኔዎች ላይ የሚወያይ የድርጅቱን የማኔጅመንት ኮሚቴ ያደራጃል፤ ስብሰባውንም ይመራል፤	10. Organize a management committee of the enterprise which is empowered to deliberate on work processes, of works evaluation plans and decisions and thereby preside its meeting thereof;
11) የድርጅቱን የስራ ፕሮግራምና በጀት እንዲሁም የውስጥ ደንብ ረቂቅ አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በስራ ላይ ያውላል፤	11. Prepares working program of the Enterprise and budget as well as draft internal procedures and submits it to the board, and when approved, implements;
12) ቦርዱን በቅድሚያ በማስፈቀድ በድርጅቱ ህልውና ላይ ወሳኝ ተፅዕኖ የሌላቸውን ቋሚ ንብረቶች ይሸጣል፤	12. Sell fixed assets that do not have a significant impact on the existence of the Enterprise with the prior approval of the board;
13) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ድርጅቱን ይወክላል፤	13. Represents the Enterprise in dealings with third parties;
14) የቦርዱን ውሳኔዎች ይፈፅማል፤ ያስፈፅማል፤	14. Executes and implements the decisions of the board;
15) የስራ እንቅስቃሴውን በሚመለከት ሪፖርቶችን በየወቅቱ እያዘጋጀ ለቦርዱ ያቀርባል፤	15. Prepares and submits periodic reports regarding the work activities to the board;
16) ለስራው አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው መጠን ከስልጣንና ተግባራቱ ክፍሉን ለድርጅቱ የበታች ስራ ሀላፊዎችና ሰራተኞች በውክልና	16. When it is deemed necessary, delegate its power to the heads and employees of the enterprise; however, when the period of

<p>ሊሰጥ ይችላል፤ ሆኖም ውክልናው ከአንድ ወር በላይ የሚቆይ ከሆነ አስቀድሞ በቦርዱ ማጸደቅ አለበት፤</p>	<p>delegation exceeds one month the board shall approve the matter previously;</p>
<p>17) ለቦርዱ አስረጅ ይሆናል፤</p>	<p>17. Elaborates for the board;</p>
<p>18) በቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡</p>	<p>18. Performs other related duties assigned by the Board.</p>
<p>13. ስለ ዋና ስራ አስኪያጁ ሀላፊነትና ተጠያቂነት</p> <p>የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በዚህ ደንብ መሠረት ተግባሩን በሚፈፅምበት ጊዜ ሁሉ ሆነ ብሎ ወይም በቸልተኝነት በድርጅቱ ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት አግባብ ባለው ህግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡</p>	<p>13. Responsibility and liability of the General Manager</p> <p>The General Manager of the Enterprise shall be liable according to the relevant law for the damages he causes to the Enterprise intentionally or negligently whenever he performs his duties in accordance with this regulation.</p>
<p>14. የምክትል ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር</p> <p>ምክትል ስራ አስኪያጁ ተጠሪነት ለዋና ስራ አስኪያጁ ሆኖ፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) የድርጅቱን ተግባራት በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ስራ አስኪያጁን ይረዳል፤ 2) በድርጅቱ መዋቅር መሠረት የተመደበበትን ዘርፍ ወይም የሥራ ክፍል ይመራል፤ ይከታተላል፤ 3) ከስራ አስኪያጁ ተለይተው የሚሰጠውን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል፤ 4) ዋና ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ወይም ስራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜ ዋና 	<p>14. Powers and duties of Deputy Managers;</p> <p>The Deputy Manager is accountable to the General Manager and shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Help the manager by planning, organizing, directing and coordinating the tasks of the Enterprise. 2. According to the structure of the Enterprise, they lead and monitor the assigned division or department. 3. carry out other tasks assigned to them separately from the Enterprise; 4. When the General Manager is absent or unable to perform his duties, unless otherwise decided by the general manager,

<p>ስራ አስኪያጁን ተክቶ ይሰራል።</p> <p>ክፍል አራት</p> <p>ስለ ድርጅቱ የገቢ ምንጭ፣ ሂሳብና የቁጥጥር ስርዓት</p> <p>ንዑስ ክፍል አንድ</p> <p>ስለ ድርጅቱ ሂሳብ</p> <p>15. የድርጅቱ ገቢ ምንጭ</p> <p>ድርጅቱ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖራታል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ክልሉ ከደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት ሃብት ከሚያገኘው ድርሻ 2) ከክልሉ መንግሥት የሚሰጥ ድጎማ፤ 3) ድርጅቱ የሚያስከፍለው የማማከር ዋጋና 4) ሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎች፤ 5) ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ። <p>16. ካፒታል</p> <p>የድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል ብር 500,000,000.00 (አምስት መቶ ሚሊዮን ብር) ነው።</p> <p>17. ስለ ሂሳብ አያያዝ መርሆዎች</p> <p>ድርጅቱ በንግድ አሰራር ተቀባይነት ያላቸውን የሂሳብ አያያዝና አጠባበቅ መርሆዎች በመከተል ሥራዎቹን ያከናውናል። ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።</p>	<p>the deputy manager with priority in position of assignment or appointment shall act as his substitute.</p> <p>Part Four</p> <p>Source of Income, Account and Control System of the Enterprise</p> <p>Subsection One</p> <p>Account of the Enterprise</p> <p>15. Source of Income</p> <p>The Enterprise shall have the following sources of income from:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the share the region gets from the South Water Works Enterprise resources; 2. Subsidy from the Region State; 3. Consultancy charges; 4. Other Service Charges; 5. Income from other sources. <p>16. Capital</p> <p>Birr 500,000,000.00 (five hundred million Birr) shall be the approved capital of the enterprise.</p> <p>17. Principles of Accounting</p> <p>The Enterprise carries out its tasks by following the principles of accounting and maintenance accepted by business practices. The Regulatory Authority may issue necessary directives to implement it.</p>
--	---

18. ስለ ሂሳብ ዓመት፣ የሂሳብ አዘጋግና ስለ ዓመታዊ ዘገባዎች

- 1) የድርጅቱ የሂሳብ ዘመን ከሀምሌ 1 እስከ ቀጣዩ ዓመት ሰኔ 30 ይሆናል፤
- 2) ድርጅቱ ቢያንስ በሂሳብ ዓመቱ አንድ ጊዜ ሂሳቡን መዝጋት አለበት፡፡ ሂሳቡን የመዝጋቱ ተግባር የሂሳብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ 3 ወር ጊዜ ውስጥ መፈፀም ይኖርበታል፤
- 3) ድርጅቱ ወደ ፊት የሚኖሩትን እቅዶች፣ ክንውኖችና ፕሮግራሞች ጨምሮ ባለፈው የሂሳብ ዓመት ስላከናወናቸው ተግባራትና ስለፈፀማቸው ጉዳዮች ዘገባዎችን ያዘጋጃል፤
- 4) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /2/ ስር በተደነገገው መሠረት ዓመታዊ ሂሳብን በወቅቱ አለመዝጋት ወይም ይህንኑ ከማከናወን ችላ ማለት በድርጅቱ ስራ አመራር ላይ ተጠያቂነትን ያስከትላል፡፡

19. ስለመጠባበቂያ ሂሳቦችና አጠቃቀማቸው

- 1) ድርጅቱ ህጋዊ የመጠባበቂያ ሂሳብ ይመስርታል፣ ይይዛል፤
- 2) በሌላ ህግ በተለየ ሁኔታ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ ከተጣራው ትርፍ ላይ 5 በመቶ የሚሆነውን ሂሳብ በየዓመቱ እያነሳ የህጋዊ መጠባበቂያው ሂሳብ የድርጅቱን ካፒታል 20 በመቶ እስኪደርስ ድረስ ወደ መጠባበቂያ ሂሳቡ ያስገባል፤

18. Fiscal year, closing of account and annual reports

1. The fiscal year of the Enterprise runs from Hamle 1 to Sene 30 of the coming year;
2. The Enterprise shall close its accounts at least once in the budget year. The act of closing the account shall be done within 3 months of the end of the fiscal year;
3. The Enterprise prepares reports on its tasks and issues performed in the past fiscal year, including future plans, events and programs;
4. Failure to close the annual budgets on time or neglecting to do so in accordance with the provisions of subsection /2/ of this article shall result in liability on the management of the Enterprise.

19. Reserve accounts and their utilization

1. The Enterprise establishes and maintains a legal reserve account;
2. Without prejudice to the provision provided in another law, the enterprise shall withdraw 5% of the net profit and deposit it into the reserve account until the legal reserve account reaches 20% of the enterprise's capital;

<p>3) ህጋዊ የመጠባበቂያ ሂሳብ የሚከተሉትን ለመሸፈን በጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡-</p> <p>ሀ/ በድርጅቱ ላይ የደረሱ ኪሣራዎችን፤</p> <p>ለ/ ያልተጠበቁ ወጪዎችንና ዕዳዎችን፡፡</p> <p>4) የድርጅቱ ቦርድ በተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ የቅድሚያ ስምምነት ሌሎች የመጠባበቂያ ሂሳቦች እንዲያዙ ለማድረግና አጠቃቀማቸውን ለመወሰን ይችላል፡፡</p>	<p>3. The Legal Reserved Account may be used to cover:-</p> <p>a) deficits incurred by the Enterprise;</p> <p>b) Unexpected expenses and debits.</p> <p>4. The board of the Enterprise may, with the prior consent of the regulatory authority, have other reserve accounts and determine their utilization.</p>
<p>20. ስለ ግብር እና ቀረጥ አከፋፈል</p> <p>1) የግብር እና ቀረጥ ክፍያዎችን በሚመለከት አስቀድመው የወጡና ለጉዳዩ አግባብነት ያላቸው ህጎች በድርጅቶች ላይም ተፈጻሚዎች ይሆናሉ፤</p> <p>2) ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /1/ ስር የሰፈረው ድንጋጌ ድርጅቱ በሌላ ህግ መሠረት ከግብርና ቀረጥ ነፃ ለመሆን ያሏቸውን መብቶችና ጥቅሞች አያስቀርባቸውም፡፡</p>	<p>20. Tax and Taxation</p> <p>1. Laws that have already been issued and are relevant to the issue regarding tax and taxation shall be applicable to the enterprises;</p> <p>2. The provision under sub article /1/ of this article shall not deprive the rights and benefits of the Enterprise to be exempted from tax and taxation according to other laws.</p>
<p>21. ስለክልሉ መንግስት የትርፍ ድርሻ ክፍያ</p> <p>1) ድርጅቱ በየዓመቱ ከሚያገኘው ከተጣራ ትርፍ 30% ለመንግስት ፈለስ ያደርጋል፤</p> <p>2) የሂሳብ ዓመቱ ከተጠናቀቀበት ጊዜ አንስቶ ባሉት የሰባት ወራት ጊዜ ውስጥ የክልሉን መንግስት የትርፍ ድርሻ ፈለስ ያደርጋል፡፡</p> <p>ንዑስ ክፍል ሁለት</p> <p>ስለ ሂሳብ ምርመራና ቁጥጥር</p>	<p>21. Payment of allotment of the Region State</p> <p>1. The Enterprise offers 30% of its net profit to the government.</p> <p>2. Within seven months from the end of the budget year, offers allotment of the Region State.</p> <p>Sub section Two</p> <p>Inspection and control of the account</p>

<p>22. ስለ ድርጅቱ የሂሳብ አዲት</p> <p>የድርጅቱ ሂሳብ በክልሉ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ወይም የክልሉ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ፈቃድ በሰጠው የውጭ አዲተር ይመረመራል፤</p> <p>23. የመተባበር ግዴታ</p> <p>የድርጅቱን ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጭ ያደረገ፣ የከፈለ ወይም ለሂሳቡ ሀላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ስለ ጉዳዩ በሚጠየቅበት ጊዜ ሂሳቡን የማስመርመርና አስፈላጊውን መረጃ የመስጠት ወይም የማቅረብ ግዴታ አለበት፡፡</p> <p>24. ስለአዲተሮች ስልጣን፣ ተግባርና ተጠያቂነት</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ ህግ ቁጥሮች /373/፣/374/፣ /375/፣/376/፣/378/ እና /380/ እንደተገቢነቱ አስፈላጊው ለውጥ ወይም ማስተካከያ እየተደረገባቸው የማናቸውንም የድርጅቱ አዲተሮች ስልጣን፣ ተግባርና ተጠያቂነት በተመለከተ በተመሳሳይ ተፈጻሚዎች ይሆናሉ፡፡</p> <p>25. ድርጅቱ ስለሚፈርስባቸው ምክንያቶች</p> <p>ድርጅቱ ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ ወይም በሌላው ሊፈርስ ይችላል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ከመቶ 75 እጅ የሚሆነውና አስቀድሞ የተከፈለው የድርጅቱ ካፒታል ሲጠፋ፤ 2) የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የድርጅቱን ህልውና የሚገነ ማናቸውንም ዓይነት ውሳኔ ሲያሳልፍ፤ 	<p>22. Appointment of Auditors</p> <p>The enterprise shall be audited by regional Auditor General or by external auditors appointed by regional Auditor General;</p> <p>23. Duty to Cooperate</p> <p>Any person, who receives, spends, pays money or property or head of the finance is obliged to cause the accounts to be examined and provide the necessary information when asked thereto.</p> <p>24. Powers, duties and liability of auditors</p> <p>Numbers of Ethiopian Commercial Law /373/, /374/, /375/, /376/, /378/, and /380/ shall be equally applicable with respect to the powers, duties and responsibilities of any auditors of the Enterprise, subject to the necessary changes or adjustments as may be appropriate.</p> <p>25. Reasons for the dissolution of the Enterprise</p> <p>The Enterprise may be dissolved for one or other of the following reasons:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. When 75 percent of the capital of the enterprise that has been paid in advance is lost; 2. When council of the Region State passes any decision affecting the existence of the Enterprise;
---	--

<p>3) የድርጅቱ መክሰር በፍርድ ቤት ሲወሰን፡</p> <p>26. የተጠያቂነት ወሰን</p> <p>በማናቸውም ሁኔታ ድርጅቱ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም፡፡</p> <p>27. ድርጅቱ የሚቆይበት ጊዜ</p> <p>ድርጅቱ የሚቆየው ላልተወሰነ ጊዜ ነው፡፡</p> <p style="text-align: center;">ክፍል አምስት</p> <p style="text-align: center;">ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች</p> <p>28. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች</p> <p>ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሰራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተሸፈኑት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡</p> <p>29. መመሪያዎችን የማውጣት ስልጣን</p> <p>ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ እና ቦርዱ የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች በተሟላ ሁኔታ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል፡፡</p> <p>30. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ</p> <p>ይህ ደንብ በማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡</p> <p style="text-align: center;">ሆሳዕና ታህሳስ 23 ቀን 2016 ዓ.ም</p> <p style="text-align: center;">እንዳሻው ጣለው ገ/ጊዮርጊስ</p> <p style="text-align: center;">የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት</p> <p style="text-align: center;">ርዕሰ መስተዳድር</p>	<p>3. When bankruptcy of the Enterprise is decided by the court</p> <p>26. Extent of Liability</p> <p>The enterprise, in any condition, shall not be liable beyond its total assets.</p> <p>27. Retention of the Enterprise</p> <p>The Enterprise shall retain for indefinite period.</p> <p style="text-align: center;">Part five</p> <p style="text-align: center;">Miscellaneous Provisions</p> <p>28. Inapplicability of Laws</p> <p>Any regulation, directive, or practices which are inconsistent with this Regulation shall not apply with respect to matters covered herein.</p> <p>29. Power to Issue Directives</p> <p>The regulatory authorities and the Board shall issue detailed directives for the full implementation of the provisions of this regulation.</p> <p>30. Effective Date</p> <p>This regulation shall be effective from the date of its publication on Maekelawi Negarit Gazeta.</p> <p style="text-align: center;">Done at Hossahna, March 13, 2024</p> <p style="text-align: center;">Endashaw Tasew Gebregiorgis</p> <p style="text-align: center;">President of the Central Ethiopia Regional State</p>
---	--